

የ20-ዓመት የመከላከያ ጤና (የጤና ጥበቃ) ስትራቴጂ የባለድርሻ ምክክር | 2024

የታዘመን የመንግሥት የታዘመን የጤና ውጤቶችን ለትውልድ ለማሻሻል የ20 ዓመት የጤና ጥበቃ ስልት በማዘጋጀት ላይ ነው። ዓላማችን በጤንነታችን ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩትን ሥርዓቶች መለወጥ እና ጤናማ ታዘመን ለመፍጠር እና ሰዎች ጤናማ የሆኑ ባህሪያትን እንዲከተሉ መደገፍ ነው።

የበለጠ ለማወቅ ከመወያያ ወረቀቱን በድረገጽ ይመልከቱ፡- www.health.tas.gov.au/20-year-preventive-health-strategy

የመወያያ ወረቀቱ ስትራቴጂያችንን ለማዘጋጀት መነሻ ነው። የረጅም ጊዜ ስርዓታዊ አቀራረብን አስፈላጊነት፣ በሽታ የመከላከል ራዕዮችን፣ እርምጃ የምንወስድባቸው ጉዳዮች እና መንግስት የሚጫወተውን ሚና ይዘረዝራል።

ዓላማችን

ማደርግ የምንችለው፡

- የታዘመን ህዝብና ቤተሰቦች መልካም ጤንነትና ደህንነት እንዲያገኙ እናስችላለን
- የታዘመን ማህበረሰቦች ተጠያቂ (ኃላፊነት የሚወስዱ)፣ ጉዳይ እና ትስስር ያላቸው እንዲሆኑ እናስችላለን
- የጤና እንክብካቤ ሥርዓታችን ለሰዎች ትክክለኛውን እንክብካቤ፣ በትክክለኛው ቦታ፣ በትክክለኛው ጊዜ እንዲሰጥ እናደርጋለን።

የትኩረት አቅጣጫዎች (ምን እንደምናደርግ)፡

- የጤናማ የምግብ አከባቢዎችን (ሁኔታዎችን) መፍጠር እና ማጠናከር
- ጎጂ ለሆኑ ንጥረ ነገሮች ተጋላጭነትን መቀነስ እና ማስወገድ
- ያለንን የፊዚካዊ አከባቢ እና ደህንነት ንድፍ ማሻሻል
- በጤና አጠባበቅ ስርዓት ውስጥ መከላከልን ማጠናከር
- የጤና እኩልነት ወይም ፍትሃዊነት አቀራረብን መከተል።

የእርስዎ አስተያየት አስፈላጊ የሆነው ስለምንድን ነው?

በታዘመን የመከላከል ጤና (ጤና ጥበቃ) ማሻሻል የምንችለው እንዴት እንደሆነ ከእርስዎ መስማት እንፈልጋለን። የእርስዎ አስተያየት እንደሚከተለው ይረዳናል፡-

- አሁን ያለንን እንቅስቃሴ ማጠናከር የምንችልባቸውን መንገዶች ለይተን ለማወቅ
- ትክክለኛ የትኩረት ቦታዎች ምን እንደሆኑ ለይቶ ለማወቅ
- የ20 ዓመት ስትራቴጂ ራዕይና ዓላማ ለማሳካት ተግባራዊ እርምጃዎችን ለይቶ ለማወቅ፣ እና
- ስትራቴጂው ለውጤታማ ትግበራ የሚያስፈልገውን ድጋፍና ግብአት እንዲያገኝ ለማድረግ ሰፊ የማህበረሰብ ድጋፍን ለመገንባት ነው።

የእርስዎ አስተያየት በሁለት መንገድ ጥቅም ላይ ይውላል፤ ለ 20-ዓመቱ ስትራቴጂ ግንባታ መረጃ ለመስጠት እንዲሁም የድርጊት መርሃ ግብሮችን ለመምራት ጥቅም ላይ ይውላል። ልንጠይቅዎ የምንፈልጋቸው ጥያቄዎች ከዚህ በታች ተዘርዘረዋል። ሁሉም ጥያቄዎች አማራጭ ናቸው። ለየትኞቹ ጥያቄዎች መልስ መስጠት እንደሚፈልጉ መምረጥ ይችላሉ ወይም ለሁሉም መልስ መስጠት ይችላሉ።

የራስዎን አስተያየት እንዴት እንደሚሰጡ፡-

የመወያዩ ወረቀቱን [Discussion Paper ያንብቡ፣ ከዚያም፡-

- ፖሊሲ አውጪዎችን፣ የማህበረሰብ ዘርፍ ድርጅቶችን፣ የንግድ ዘርፍ ድርጅቶችን፣ የጤና ባለሙያዎችንና ተመራማሪዎችን ጨምሮ ባለድርሻ አካላት የሚገኙበትን የባለድርሻ አንላይን የምክክር ቅጽ በድረገጽ www.health.tas.gov.au/20-year-preventive-health-strategy ላይ ማጠናቀቅ ይችላሉ።
- ያለዎትን ምላሽ በኢሜል consultation@health.tas.gov.au አድረገው ይላኩ። ጽሑፍ (ቴክስት)፣ ስዕሎችን፣ የድምጽ ቅጂዎችን ወይም አጫጭር ቪዲዮዎችን ጨምሮ በማንኛውም መልኩ ግብረመልስዎ መላክ ይችላሉ።
- በስልክ 1800 671 738 ላይ የህዝብ ጤና ሆትላይን ስልክ (ቀጥታ መስመር) ደውለው በስራ ሰዓት አማራጭ 3'ን ይምረጡ።

ስለ አስገብት ምላሽ እናመሰግናለን፤ አስፈላጊ ከሆነ ለመወያየት ወይም ማብራሪያ ለማግኘት ልናነጋግርዎት እንችላለን። እባክዎ ልብ ይበሉ። የእርስዎ ሐሳብ በተጠናቀቀው ሪፖርት ላይ ሊጠቀስ ይችላል፤ ነገር ግን የግለሰብ ስም አይጠቀስም።

ለጤና ጥበቃ መምሪያ የቀረበው የግል መረጃ በ2004 ዓ.ም. በወጣው የግል መረጃ ጥበቃ አንቀጽ ህግ (Information Protection Act 2004) መሠረት የሚስተዳደር ሲሆን ጉዳዩ በሚመለከተው ሰው አማካኝነት ለመሥሪያ ቤቱ ጥያቄ በማቅረብ ማግኘት ይቻላል።

መረጃው ለመረጃ የማግኘት መብት አንቀጽ ህግ 2009 (Right to Information Act 2009 (RTI)) ተገብሮ ነው። የሚያቀርቧቸው ነገሮች በሙሉ ወይም በከፊል ምስጢራዊ ተደርገው እንዲቆጠሩ ስለመፈለግዎ የምላሽዎ አካል አድርገው ምክር ከሰጡ፣ ለ RTI የተገመገመ መረጃ ይፋ ስለማድረግ ማመልከቻ ከቀረበ፣ የመረጃው ይፋ መሆን ይፈቀድ አይፈቀድ በሚወስንበት ጊዜ ያቀረብዎቸው ምክንያቶች ይመረመራሉ።

ለባለድርሻ አካላት የሚነሱ ጥያቄዎች

1. ጤናማና ንቁ የሆነ ሕይወት ማለት ለእርስዎ እና ለህብረተሰብዎ ምን ማለት ነው?
2. በእያንዳንዱ የትኩረት አቅጣጫ ላይ ትኩረት ማድረግ ያለብን በምን ላይ ነው?
3. ይህን ማድረግ የሚያስችሉ ነገሮች ለሚቀጥሉት 20 ዓመታት ተገቢ ናቸውን? ለምን ወይም ለምን እንዳልሆነ?
4. በእያንዳንዱ የትኩረት አቅጣጫ እና በሚያስችሉ ነገሮች ሥር መታየት አለበት የሚሉት የሆነ የድርጊት ምሳሌ አለዎትን?
5. ለማህበረሰብዎ ጤንነት እና ደህንነት አስፈላጊ የሆኑ አገልግሎቶች እና ተግባራት የትኞቹ ናቸው?
6. በአካባቢዎ ወይም በማህበረሰብዎ ውስጥ በጥሩ እየሠራ ያለው ምንድን ነው?
7. አሁን ያሉንን የመከላከል ጤና (የጤና ጥበቃ) ውጥኖች/አቅዶች እንዴት ማሻሻል ወይም እንደገና መንደፍ እንችላለን?
8. የመከላከል ጤና (የጤና ጥበቃ) ውጥኖች/አቅዶች ሁሉን አቀፍ እና ባህላዊ እሴቶች እና ተግባራትን የሚያከብሩ መሆናቸውን እንዴት ማረጋገጥ እንችላለን?
9. ስለ የመከላከል ጤና (የጤና ጥበቃ) ውጥኖች/አቅዶች እርስዎ እንዲያውቁ ለማድረግ ከሁሉ የተሻሉ መንገዶች የትኞቹ ናቸው?
10. የእኛ ስትራቴጂ በሚቀጥሉት 20 ዓመታት ውስጥ የሚለዋወጠውን የጤና ፍላጎትና አካባቢ እንዴት ማስተካከል እንችላለን?
11. መንግሥት እንዴት የማስተባበር ሚና ሊጫወት ይችላል?
12. የመንግስትና የግል ዘርፍ አጋርነት በመከላከል ጤና (የጤና ጥበቃ) ላይ ምን ሚና ሊጫወት ይገባል?
13. በመንግስት ድርጅቶች፣ መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች (NGOs) እና በግሉ ዘርፍ መካከል የመከላከል ጤና (የጤና ጥበቃ) ጥረቶችን ለማሻሻል ትብብርን እንዴት ማሳደግ እንችላለን?
14. የረጅም ጊዜ መከላከል ጤና እርምጃዎችን ለመደገፍ በህግ ወይም በደንቦች ላይ ምን ለውጦች ያስፈልጋሉ?

15. በሚቀጥሉት 20 ዓመታት ውስጥ የመከላከል ጤና ጥረቶችን ለማስቀጠል ምን ዓይነት የገንዘብ ድጋፍ አሰራር መመደብ አለበት?

